


የሃሪኬን ዝግጅት



ደንዝቡ

የአውሎ ንፋስ (ሃሪኬን) ወቅት **ከጁን 1** እስከ **ኖቬምበር 30** ድረስ ነው። ወቅቱ የሚከተሉት ማንኛውም፣ ወይም ሁሉንም አውሎ ንፋሶች ያካትታል፡-

- **ትሮፒካል ንፋስ፡-** 38 mph ወይም ከዚያ በታች ከፍተኛ የማያቋርጥ ንፋስ ያለው ትሮፒካል ሳይክሎን።
- **ትሮፒካል አውሎ ንፋስ፡-** ከ39 እስከ 73 mph ከፍተኛ የማያቋርጥ ንፋስ ያለው ትሮፒካል ሳይክሎን።
- **አውሎ ንፋስ፡-** 74mph ወይም ከዚያ በላይ ከፍተኛ የማያቋርጥ ንፋስ ያለው ትሮፒካል ሳይክሎን።
- **ትልቅ አውሎ ንፋስ፡-** 111mph ወይም ከዚያ በላይ ከፍተኛ የማያቋርጥ ንፋስ ያለው ትሮፒካል ሳይክሎን። ማለትም በሳፊር-ሲምፕሰን የሃሪኬን ንፋስ መለኪያ ላይ ምድብ 3፣ 4፣ ወይም 5።



ሃሪኬን ከመከሰቱ በፊት የሚደረጉ ነገሮች

- በአካባቢ ፖሊስ ወይም ሌሎች ባለስልጣናት ከታዘዙ ቤትዎን ለቀው ለመውጣት ይዘጋጁ።
- መብራት ከጠፋ ከቤተሰብ ጋር እንዴት እንደሚነጋገሩ እቅድ ያውጡ።
- ሙሉ ባትሪ እንዲኖርዎት የእጅ ስልክዎን ቻርጅ ያድርጉ። በጸሀይ (ሶላር) ወይም በባትሪ ድንጋይ የሚሞላ የስልክ ቻርጂር ለመግዛት ያስቡ።
- መኪናዎን ነዳጅ ይሙሉ።
- የቤት እንስሳትን ወደ ውስጥ ያስገቡ። ከቤት እንዲወጡ ከታዘዙ፣ የቤት እንስሳትዎን ከእርስዎ ጋር ይውሰዱ።
- ወደ ቤት ውስጥ ለማምጣት ደህንነት የሌላቸው እቃዎችን ይሰሩ (ለምሳሌ፣ የፕሮፔን ጋኖች)።
- በከፍተኛ ንፋሶች ውስጥ ሊወረወሩ የሚችሉ እቃዎችን ወደ ቤት ውስጥ ያስገቡ (ለምሳሌ፣ የበረንዳ ወንበር እና የቆሻሻ መጣያ ጣሳዎች)።
- ጄኔረተር ካለዎት፣ ለመጠቀም ያዘጋጁት። ይሁን እንጂ፣ ጄኔረተርን ወደ ቤትዎ ውስጥ ወይም ወደ ሥራ ቦታዎ አያምጡ!
- ንብረትዎ ለጎርፍ-ተጋላጭ ከሆነ፣ በተገቢ ቦታዎች የአሸዋ ቦርሳዎችን (ሳንድባግስ) ያስቀምጡ።

የሃሪስኮን ዝግጅት



እቃ መያዣን ያዘጋጁ

የአደጋ ጊዜ እቃ መያዣ ማለት ቤተሰብዎ በአደጋ ጊዜ ወይም በኋላ ሊፈልጉ የሚችሉ የቁሳቁሶች መያዣ ማለት ነው። የአደጋ ወቅት መያዣዎ በቀላል መገኘት የምችልበት ቦታ ውስጥ መቀመጥ አለበት። የአደጋ ጊዜ የአቅርቦት መያዣዎን ሲያዘጋጁ ስለ አረጋውያን፣ ህጻናት፣ እና የቤት እንስሳት ማሰብዎን ያረጋግጡ። ለበለጠ መረጃ፣ ready.dc.gov/kit ይጎብኙ።

- ውሃ፣ ቢያንስ ለሦስት ቀናት የሚቆይ ለአንድ ሰው አንድ ጋሎን ውሃ በአንድ ቀን፣ ለመጠጥ እና ንጽህና መጠበቂያ (የክዳን መክፈቻን ማካተትዎን ያረጋግጡ)
- ምግብ፣ ቢያንስ ለሦስት ቀናት አቅርቦት የሚሆን የማይበላሽ ምግብ፣ በእጅ የሚሰራ የኪዳን መክፈቻ
- ራዲዮ፣ በባትሪ ድንጋይ-የሚሞላ ወይም የእጅ-መዘወሪያ፣ እና ትርፍ የባትሪ ድንጋዮች (የባትሪ ድንጋዮን ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ቻርጅ ማድረግዎን ያረጋግጡ)
- የእጅ ባትሪ እና ትርፍ የባትሪ ድንጋዮች
- የመጀመሪያ ዕርዳታ መያዣ
- ለአርዳታ ምልክት ለመስጠት፣ ያፏጩ
- የአባራ ጭምብል፣ የተበከለ አየር ለማጣራት እንዲረዳ እና በቦታ-መጠለያ-ለማግኘት የፕላስቲክ ሽራ እና መለጠፊያ
- የአደጋ ጊዜ ብርድ ልብሶች
- የአካባቢ ካርታዎች
- መፍቻ ወይም መቁረጫዎች መገልገያዎችን ለመዝጋት
- ገንዘብ
- በጸሀይ (ሶላር) ወይም በባትሪ ድንጋይ የሚሞላ የእጅ ስልክ ቻርጂር
- የአስፈላጊ ሰነዶች ቅጂዎች (የኢንሹራንስ ፖሊሲዎች፣ የትዕዛዝ መድሃኒቶች፣ የስልክ ቁጥር ዝርዝሮች)



መረጃ ይኑርት

አለርትዲሲ (AlertDC) በኢሜይል ወይም የጽሁፍ መልዕክት አማካኝነት የአደጋ ጊዜ የማነቃቂያ እና የማስጠንቀቂያ ማስታወቂያዎችን ከዲስትሪክቱ ይልክልዎታል። በ alertdc.dc.gov አሁኑኑ ይመዝገቡ



ይገንዘቡ

ዲስትሪክቱ ለተለያዩ አደጋዎች የተጋለጠ ነው። በተፈጥሮ የሚመጡ (አውሎንጋሶች፣ ጎርፎች እና የክረምት አውሎንጋሶች)፣ የአሸባሪነት ድርጊቶች (የሰነ-ሀይወት ላይ ጥቃቶች እና የፊት ለፊት የተኩስ ክስተቶች)፣ እና ቴክኖሎጂያዊ (አደጋ የሚያደርሱ የቁሳቁስ ክስተቶች እና የኬሚካል/ነዳጅ ፍንዳታዎች)። እያንዳንዱ አደጋ የተለያዩ ችግሮችን ያመጣል። ስለዚህ አርስዎ እና ቤተሰብዎ ከአደጋው በፊት፣ ወቅት፣ እና በኋላ ዝግጁ መሆን ይኖርባችኋል።



እቅድ ያውጡ

እቅድ ማውጣት በአደጋ ጊዜ ወይም አስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ እራስዎን መርዳት የሚችሉበት በጣም አስፈላጊ መንገድ ነው። ሬዲዲሲ (ReadyDC) ለቤተሰብ፣ ለአረጋውያን፣ አካል ጉዳተኛ ለሆኑ እና/ወይም የአሰራር ፍላጎቶች ላሏቸው ሰዎች፣ ለቤት እንስሳት፣ እና ቤት እቅዶችን ማውጣት ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችን ያጋራል።



ስለ ሬዲዲሲ (ReadyDC) ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የዲሲ የሀገር ደህንነት እና አደጋ ጊዜ አስተዳደርን ያነጋግሩ።

📞 202-727-6161

✉️ HSEMA.INFO@DC.GOV